



## **ከአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ**

**SMNE Press Release on Recent Arrests in Ethiopia**  
April 27, 2009

የአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ (አ.ኢ.ት.ን) ለትርፍ የተቋቋመ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉን አቀፍ የሆነ ሰብአዊ መብት፤ ነጻነት፤ፍትህ፤እኩልነትና ሰላም እንዲሰፍን የሚታገል የሰብአዊ መብት ድርጅት ሲሆን፤ ድርጅታችን በቅርቡ ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ሲያሰሩ ደረሰኩባቸው በሚል የመለስ ዜናዊ መንግስት ያስራቸውን ሰዎች ደህንነት በተመለከተ የአምነሲቲ ኢንተርናሽናል፤ የቀይ መስቀልና የሚመለከታቸው የሰብአዊ መብት ተመልካች ድርጅቶች አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስዱ ይጠይቃል።

ባለፈው ሚያዚያ 25 ቀን 2009 ዓ.ም የመፈንቅለ መንግስት ተጠርጣሪ ሰዎች በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ እና አቶ አደርጋቸው ፅጌ በሚመራው ግንቦት 7 የፍትህና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ጋር የቅርብ ግንኙነት አላቸው ሲል የመለስ ዜናዊ መንግስት ማስታወቂያ ይታወቃል።

ከዚህ ጋር በተያያዘ ከታሰሩት መካከል የግንቦት ሰባት አመራሮች ቤተሰቦች እንደሚገኙበትና የ82 አመቱ አዛውንት አቶ ፅጌ ሀብተማሪያም /በቅርቡ የልብ ቀዶ ጥጋና ያደረጉትና የስኳር በሽታ ሕመምተኛው/ የአቶ አንዳርጋቸው ፅጌ አባት እና የዶ/ር ብርሃኑ አንድ በስም ያልተገለጹ ቤተሰባቸው እንደሚገኙበት ታውቋል።

የአህአዴግ መንግስት በመግለጫው ታሳሪዎቹ የጦር መሳሪያ፤ ካርታና የእቅድ ማስፈፀሚያ መረጃዎች የተገኘባቸው መሆኑን በመጥቀስ በዚህም ምክንያት መታሰራቸውን ይናገራል። ነገር ግን እነማን እንደታሰሩና የጦር መሳሪያዎቹ የት እንደተገኙ ያስረዳው ነገር የለም። ከሸፊ የተባለው የመፈንቅለ መንግስት መከራ መሪ ደግሞ ጀ/ል ተፈራ ማሞ መሆናቸውን ተናግረዋል። ጀነራሉ በአሁኑ ወቅት በእድሜ ልክ ይፍታህ ከታሰሩትና ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ከፍተኛ የሆነ የሕዝብ ድጋፍ ያላቸው የወ/ት ብርቱካን ሜዲቅሳ የአንድነት፤ የዲሞክራሲና የፍትህ ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ሃላፊ ናቸው።

እኛ የኢ.ኢ.ትን አባላት ለታሳሪዎቹ ደህንነት ከፍተኛ ሰጋት አድርገናል። በተለይ አዛውንቱ አቶ ፅጌ ሀብተማርያም ካለባቸው የጤና ችግር የተነሳ መታሰራቸው በጥኑ ያሳስበናል። እዚህ ላይ ሌላው የሰጋታችን ምንጭ የአህአዴግ መንግስት እስረኞችን በመደብደብ፤ በማሰቃያት የታወቀ በመሆኑ በአሁኖቹ እስረኞች ላይ ተመሳሳይ ሰቆቃ ሊፈጽምባቸው ይችላል የሚል ፍርሀት አለን። ከዚህም በተጨማሪ ሁሉም ታሳሪዎች በቅድሚያ ሕጋዊ ስርዓትን የተከተለ እስር አለመከናወኑ ሰጋታችን አጠናክሮታል።

በቅርቡ የጅምላ ጭፍጨፋ ተመልካቹ ድርጅት ፕሬዚዳንት ዶ/ር ግሪጎሪይ ስታንቶን የተመድ የሰብአዊ መብት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደውን ያለፍርድ ስርአት የጅምላ ጭፍጨፋ፤ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመውን ወንጀል ፤ የጦር ወንጀለኝነትና ሰብእናን መግፈፍ በተመለከተ ምርምራ እንዲካሄድ ጠይቀዋል።

**ለአለማቀፍ ቀይ መስቀል የቀረብ ጥሪ**

በዓለማቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግ መሰረት ታሳሪዎች የሕክምና እድል ማግኘት መቻላቸውንና ሰብአዊነትን የጠበቀ አያያዝ የተደረገላቸው መሆኑን ለማግራት አለማቀፍ ቀይ መስቀል የአለማቀፍን ደንብና ሕግ መሠረት በማድረግ እንዲጠይቃቸው በአህአዴግ ላይ ግፊት እንዲደረግበት እንጠይቃለን።

እኛ የኢ.ኢ.ትን አባላት በምስራቁ የሀገራችን ክፍል በኦጋዴን ክልል በአህአዴግ መንግስት ተጽኖ የተነሳ አለማቀፍ ቀይ መስቀል የዘውውር ገደብ ስለተጣለበት እንደልብ ለመንቀሳቀስ አለመቻሉን እናውቃለን። አሁንም አዲሶቹን እስረኞች ለመጎብኘትም ተመሳሳይ ገደብ በድርጅቱ ላይ መንግስት እንደሚያስቀምጥ እንገምታለን። በመሆኑም ቀይ መስቀልንና ለጋሽ ሀገራትን የምንጠይቀው አህአዴግ የእስረኞቹን ደህንነት እንዲጠብቅ ግፊት በማድረግ ጠንካራ አቋም እንዲወስዱ ነው። ይህ መንግስት ነው ሚሊዮን ሱዳናዊያንን የአስጨረሰውን አማር አልበሽርን በሀገሩ ተቀብሎ ያዝናናው። ይህም ለሰበዊ መብት መከበር ደንታ ቢስ መሆኑን ከሚያረጋግጡት ጉዳዮች አንዱ ነው።

**ለአምነስቲ አንተርናሽናልና ለሌሎች የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የቀረበ ጥሪ**

የአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ /ኢኢትን/ አምነስቲ አንተርናሽናል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና ለጋሽ ሀገራት በአስቸኳይ ጣልቃ እንዲገቡ እና ታሳሪዎቹ ህጋዊ የእስርና አያያዣቸው እንዲጠበቅ ለመታሰራቸው በቂ መረጃ ያልተገኘባቸው ደግሞ በአስቸኳይ እንዲፈቱ በመለስ ዜናዊ መንግስት ላይ ግፊት እንዲታደርጉ እጠይቃለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ በማያላውስ ሁኔታ እንዳረጋጋጠው የፍርድ ስርዓቱ በብኩንነት፤ በአድልዎ ብሎም በመለስ መንግስት ፓለቲካ ወገናዊነት የተነሳ ሚዛኑን የሳተ ነው። በሕገ መሠረት ግለሰቦቹ ከመታሰራቸው በፊት ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው የሚያሳስርና የማያሳስር መሆኑ መረጋገጥ ነበረበት። አለመታደል ሆኖ ግን ይህ አልተፈፀመም። ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ደግሞ በአሁኑ ወቅት በእስር ላይ የሚገኙት የፓላቲካ እስረኞች ማለትም ወ/ት ለሊሳ ወዳጆ አቶ በሽር ማክተል/የካናዳ ዜጋ/ ብርቱካን ሚዴቅሳና ሌሎች የፓላቲካ እስረኞች ጉዳይ ነው።

**በሰላማዊ ሰልፍ በተሳተፉ እስልምና ሀይማኖት ተከታይ ተማሪዎች ላይ የደረሰው ጉዳት እንዲጣራ ጥሪ እናቀርባለን**

በደሴ ዩኒቨርሲቲ በሚማሩ ሁለት ተማሪዎች በአለባበሳቸው የተነሳ ከትምህርታቸው መታገዳቸውንና አድልዎን በመቃወም ሕገመንግስቱ የሚፈቅድላቸውን መብት ተጠቅመው ሰላማዊ ሰልፍ በአ.አ ከተማ ሚያዝያ 24ቀን 2009 እ.ኤ.አ በማድረጋቸው በፓሊስ የተደበደቡና በጥይት የቆሰሉ ተማሪዎች ጉዳይ እንዲጣራ እንጠይቃለን።

በሰላማዊ ሰልፍ ወቅት ፖሊስ ሁለት ተማሪዎችን በጥይት ያቆሰለ ሲሆን እስከ አሁን የጤንነታቸው ሁኔታ አልታወቀም። የልታጠቁ ተማሪዎችን ፖሊስ ቆመጥ ደብድቧል፤ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ተማሪዎችን አስሯል፤ አንዲት ወጣት እርጉዝ ሴት በጠና መቁሰሷና ሁኔታዋ አስጊ ደረጃ ላይ እንደሚገኝም አረጋግጠናል። ከታሰሩት መካከል በርካታዎቹ መፈታታቸውንና ቁጥራቸው 100 የሚሆኑ ደግሞ አሁንም እንደታሰሩ ናቸው። የታሰሩበት ቦታና የደህንነታቸው ሁኔታ ለማወቅ አልተቻለም።

ይህን ጉዳይ ነው የአኢትን የሚያሳስበው። በእስልምና ሀይማኖትና በክርስትና መካከልም ያለው የሀገሪቱ ወቅታዊ ግንኙነት መፍትሄ የሚተይቅ እየሆነ ነው። ይህ ከዚህ በፊት ያልነበረ ችግር ነው። የቀደምት የሀይማኖት ሰዎች ተፋቅረውና አልፎም በጋብቻ ሳይቀር ተሳስረው የኖሩ ናቸው። አሁን ግን መንግስት በሚወስደው አፍራሽ እርምጃ ጤናማው ግንኙነት እየተሸረሸረ ይገኛል። በመሆኑም እኛ የአኢትን አባላት በእስር ላይ የሚገኙት ተማሪዎች ጉዳይ ያሳስበናል። ጉዳያቸውም በአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ክትትል አንዲደረግ ስንጠይቅ፤ የኢትዮጵያ መንግስትም እስረኞቹን እንዲፈታ አበክረን እየጠየቅን የኢትዮጵያ ሕዝብም ሰላምና ደህንነት እንዲያከብር በጥብቅ እናሳስባለን።

**በመረቀቅ ላይ ስለአለው የፀረ-ሽብር ሕግ ማስጠንቀቂያ**

በቅርቡ የአህአዴግ አገዛዝ የፀረ ሽብር አዋጅ ረቀቅ በማዘጋጀት ላይ መሆኑን ማንነታቸው እንዳይገለጽ በጠየቁ ወጋኖች በኩል ለአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ መረጃው ደርሶን መረጃ የማግኘት መብት ያለው ሕዝብ እንዲያውቀው አድርገናል። ሕጉ በሰራ ላይ ሲውል ከ15 አመት እስብ ሞት ቅጣት ሊያደርስ የሚችል ድንጋጌ ጨምሮ በርካታ አፈኝ ሁኔታዎችን ያከተተ ብሎም ተቃዋሚዎችን የሚያጠፋና የሚያዳክም ሕግ ነው። ከዚህም አልፎ ያለነፃ የፍትህ ሂደት ንብረትን የመወረስ ስልጣን ጨምሮ የፓለቲካዊ ጠቀሜታ ለመንግስት ወገን እንዲሆን ንፁህን በስመ ሽብር እንዲጎዱ፤ የመንግስት አካላት ወንጀል እያፈፀሙ ያለተጠያቂነት የሚኖሩበትን አሰራርም የሚያደፋፍር ሕግ ነው። የፀረ ሽብርተኛ ረቀቅ ሕግን ለማግኘት [www.solidaritymovement.org](http://www.solidaritymovement.org) ይጫኑ።

የአዲሲቱ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ነው

የአ.ኢ.ት.ን የተመሰረተው “ከጎሳ በፊት ሰው መሆንን ማስቀደም” እና “ሁላችንም ነፃ ካልሆን ማንም ነፃ ሊወጣ አይችም” በሚል መርህ ላይ በመመስረት

የጾታ፣ የብሄረሰብ፣ የፓለቲካ፣ የሃይማኖት፣ የመደብ ወይም አካባቢ ሳይል ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መብት መከበር የቆመ ድርጅት ነው። ምኞታችን በኢትዮጵያዊያን መካከል እርቀ ሰላም እንዲፈጠር፣ የማይገፈፍ ነፃነት እንዲኖር፣ የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ፣ ሰብአዊ መብት የማይጣስበት፣ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ሁሉም ዜጋ የጋራ ተጠቃሚነት የሚጎለብቱበት፣ መልካም አስተዳደር እንዲፈጠር በሚደረገው የትግል ሂደት የበኩላችን አስተዋጽኦ የማድረግ ነው።

አባንግ ሚቶ

የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ ዋና ሥራ አስኪያጅ  
አድራሻ [obang@solidaritymovement.org](mailto:obang@solidaritymovement.org)

---